

7	הַיּוֹם	כִּי	נִגְדָל	הַיּוֹם	הַיּוֹם	מֵאִינִי	כְּמַהוּ	וַעֲתָה	צָרָה	הִיא	לִיעֲקֹב
	ወዮ	ምክንያቱም	ትልቅ	ቀናት	እሱ	-እና-የለም	-እና-እንደ	-በ-ጊዜ	-እና-ጠባብ-የ	እሱ	ያዕቆብ
	H1945			H3117	H1931	H0369	H3644	H6256		H1931	H3290

וּמִמְּנֵהָ
-ከ-
: וַיִּשְׁעַ
አዳናቸው
[H3467](#)

ወዮ በ ያ ቀን ታላቅ ነው። እርሱንም የሚመስል የለምና፤ ያ የያዕቆብ መከራ ዘመን ነው። ነገር ግን ከእርሱ ይድናል።

8	וְהָיָה	כְּיוֹם	הַהוּא	וְנָא	יְהוּדָה	צְבָאוֹת	אַשְׁבֵּר	עָלַי	מַעַל	צְוֹאֲרָתִי
	-እና-ሆነ	ቀናት	እሱ	ምስክርነት	እግዚአብሔር	ሠራዊት	መስበር	ቀንበሩን	-በ	እንገቱ
	H1961	H3117	H1931	H5002	H3068	H7665	H5923			
	and-your-bonds	and-torn	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-
	H4147	H5423	H3808	H5647	H5750					

በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል። ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፤ ቀንበርን ከእንገትህ እሰብራለሁ። እስራትህንም እበጥሳለሁ። ከእንግዲህ ወዲህም ለሌላ አትገዛም፤

9	וְעַבְדֹו	אַתָּה	יְהוּדָה	אַלְהֵיהֶם	וְאֵת	דָוִד	אַשְׁרָ	אֲקִים	לְהֶם	ס
	-እና-አለገለ	(እርሱ)	እግዚአብሔር	እምላክ	-በ	ዳዊት	-የ-	-እና-ተነሡ	እሱ	-
	H5647	H0853	H3068	H0430	H0853	H1732	H4428		H1992	

ለእምላካቸው ለእግዚአብሔርም ለማስነሣላቸው ለንጉሣቸው ለዳዊትም ይገዛሉ እንጂ ሌሎች አሕዛብ እንደ ገና አይገዙባቸውም።

10	וְאֵתָהּ	אַל-	תִּירָא	עַבְדִּי	יַעֲקֹב	נָא	יְהוּדָה	וְאֵל-	תַּת	יִשְׂרָאֵל
	አት-	አት-	ፈራ	ባሪያ	ያዕቆብ	ምስክርነት	እግዚአብሔር	አት-	አት-	እስራኤል
	H0408	H3372	H5650	H3290	H5002	H3068	H0408	H2865	H3478	

	כִּי	הִנְנִי	מוֹשִׁיעַ	מְחַוֶּה	וְאֵת	זְרַעֲךָ	מֵאַרְצָ	שְׁבוּ	וְשָׁב	יַעֲקֹב
	ምክንያቱም	-እና-እነሆ	አዳናቸው	ከ-ሩቅ	-በ	ዘር	-የ-ምድር	-የ-	-እና-ተመለሰ	ያዕቆብ
	H2009	H3467	H7350	H0853	H2233	H0776		H7725	H3290	
	and-be-quiet	and-at-ease	-እና-የለም	-እና-ተጠቀሙ						
	H8252	H7599	H0369	H2729						

እነሆ። አንተን ከሩቅ ዘርህንም ከምርኮ አገር አድናለሁና ባሪያዬ ያዕቆብ ሆይ። አትፍራ። ይላል እግዚአብሔር። አንተም እስራኤል ሆይ። አትደንግጥ፤ ያዕቆብም ይመለሳል ያርፍማል ተዘልሎም ይቀመጣል፤ ማንም አያስረራውም።

11	כִּי	אַתָּה	אֲנִי	נָא	יְהוּדָה	לְהַשִּׁיעַ	כִּי	אַשְׁשֵׁה	כָּלָה	בְּכֹל-
	ምክንያቱም	-ከ-አንተ	እኔ	ምስክርነት	እግዚአብሔር	አዳናቸው	ምክንያቱም	አደረገ	ፍጹም	ሁሉ
	H0854	H0589	H5002	H3068	H3467			H3617	H3605	

	וְהִגְדִּים	אַשְׁרָ	הַפְּצוֹתֶיךָ	שָׁב	אַתָּה	אֶת-	לְאֵל	אַשְׁשֵׁה	כָּלָה	וַיִּסְרְתֶיךָ
	-የ-ሕዝቦች	-የ-	-እና--እና-በተነ	እዚያ	አት-	(እርሱ)	አይ-	አደረገ	ፍጹም	አንተ-are-disciplined
	H4941	H5352	H3808	H0389	H0853	H3808	H3617		H3256	
	ፍርድ	-እና-ንጽህ-ትሆናለህ	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-	እይ-
	H4941	H5352	H3808	H5352	H3808	H5352				

አድንህ ዘንድ ከአንተ ጋር ነኝ። ይላል እግዚአብሔር፤ አንተንም የበተንሁባቸውን አሕዛብን ሁሉ ፈጽሜ አጠፋለሁ። አንተን ግን ፈጽሜ አለጠፋህም፤ በመጠን አቀጣሃለሁ። ያለ ቅጣትም ከቶ አልተውህም።

12	כִּי	כָה	אֲמַר	יְהוּדָה	אֲנִי	שְׁבִי	וְהִבַּרְךָ	נִבְרָה	מַכְתָּ
	ምክንያቱም	እንዚህ	-እና-አለ	እግዚአብሔር	እምላክ	your-break	your-break	ታሟል	የአንተ-plagues
	H3541	H0559	H3068	H0605	H7667	H4347			

እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ስብራትህ የማይፈወስ ቀዳሽህም ክፉ ነው።

יְמֵי -እና--ያ-እንድ-little H4591	אֵל አይ- H3808	וְהַרְבֵּיתִים አበዛ H7832	מְשַׂמְּרִים merrymakers H7832	וְקִוּוּ ድምፅ H8426	תּוֹדָה -ያ-thanksgiving-of H8426	מָה እነሱ H1992	וַיֵּצֵא ወጣ H3318	19
---	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	---	----

וְיִצְרְפוּ will-they-be-insignificant H6819	וְלֹא አይ- H3808	וְהִכְבֵּדְתִים ከባድ H3513
--	---------------------------------------	---

ከእርሱም ዘንድ የምስጋናና የዘፋኞች ድምፅ ይወጣል፤ እኔም አበዛቸዋለሁ አያንሱምም፤ እኔም አከብራቸዋለሁ ታናሽም አይሆኑም።

לְיָצֵא ጨቆኑ H3905	כֹּל- ሁሉ H3605	עַל- -በ H3605	וּפְקַדְתִּי ቁጠረ H3605	תְּכוֹן -እና-አዘጋጅ H3605	לְפָנַי ፊት-የ H6440	וְעַדְתּוֹ -ያ-ጉባኤ H5712	כְּקֶדְם -ከ-ምሥራቅ H3605	בְּנֵי ልጆች H3605	וְהֵיוּ -እና-ሆነ H1961	20
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	----

ልጆቻቸውም እንደ ቀድሞ ይሆናሉ፤ ማኅበራቸውም በፊቴ ጸንቶ ይኖራል፤ የሚያስጨንቁቸውንም ሁሉ እቀጣለሁ።

מִי ማን H4310	כִּי ምክንያቱም H4310	אֵל -ወደ H0413	וַיִּנְשֵׁן -እና-ቀረበ H5066	וְהִקְרַבְתִּיו አቀረበ H7126	וַיֵּצֵא ወጣ H3318	מִקְרָב -በ-ውስጥ H7130	וּמִשְׁלֵן -እና-ገዳዝ H4910	מִמְּנֵה -ከ- H0117	וְהָיָה -እና-ሆነ H1961	21
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	----

וְהָיָה እግዚአብሔር H3068	נֶאֱמַר ምስክርነት H5002	אֵלַי -ወደ H0413	לְנִשְׁתָּ -እና-ቀረበ H5066	לְבִי ልብ H5066	אֶת- () H0853	עַרְבָּ አዋስለታለሁ H6148	הִי -ያ-ይህ H2088	וְהָיָה እሱ H1931
---	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--

አለቃቸው ከእነርሱ ውስጥ ይሆናል፤ ገዥቸውም ከመካከላቸው ይወጣል፤ እኔ አቀርባለሁ እርሱም ይቀርባል፤ ይህስ ባይሆን ወደ እኔ ለመቅረብ የሚደፍር ማን ነው? ይላል እግዚአብሔር።

וְהֵיטֵב -እና-ሆነ H1961	לִי — H1961	לְעַם -ያ-ሕዝብ H0595	וְאַנְכִי እኔ H0595	אֶהְיֶה -እና-ሆነ H1961	לְכֶם — H0430	לְאֵלֵהֶם አምላክ H0430	ס — H0430	22
---	-----------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	----

እናንተም ሕዝብ ትሆኑኝላችሁ እኔም አምላክ እሆናችኋለሁ።

וְהִנֵּה -እና-እነሆ H2009	סְעָרָה storm-of H3068	יְהִי እግዚአብሔር H3068	חֲמָה ቁጣ-የ H2534	וַיֵּצֵא ወጣ H3318	סְעָרָה storm H1641	מִתְנַוְנֵר እሱ-chews H1641	עַל- -በ H3605	רֹאשׁ ራስ H7563	וְשָׂעִים -እንደ-ክፉ H7563	23
--	--	---	--	---	---	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---	----

וְיִקְרָא
-እና-ጠበቀ

እነሆ፤ የእግዚአብሔር ዐውሎ ነፋስ፤ እርሱም ቀጣው፤ የሚያገለግብጥ ዐውሎ ነፋስ ወጥቶአል፤ የዓመፀኞችንም ራስ ይገለግብጣል።

מִזְמֵנוֹ purposes-of H4209	הַקִּימוֹ -እና-ተነሡ H5704	וְעַד- -እስከ H5704	עֲשֵׂתוֹ አደረገ H5704	עַד- -እስከ H5704	יְהִי እግዚአብሔር H3068	אֶת- ቁጣው H0639	וְתִרְוֶן -ከ-burning-of H2740	וְשָׂב -እና-ተመለሰ H7725	לֵא አይ- H3808	24
---	---	---	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----

וְהָיָה — H0995	וְהִתְבַּנְּנוּ አስተዋይ H0995	הַיְמִים ቀናት H3117	בְּאֶתְרֵית -በ-መጨረሻ- H0319	לְבִי ልብ H0319
---------------------------------------	---	--	--	--------------------------------------

የእግዚአብሔር ጽኑ ቀጣ የልቡን አሳብ ሠርቶ እስኪፈጽም ድረስ አይመለስም በኋላኛው ዘመን ታስተውላታለችሁ።